



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
 የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
 The Federal Democratic Republic of Ethiopia
 Ministry of Finance and Economic Development

ቁጥር ገ/፪/፳፻፱/፪ሺ፩
 Ref.No
 ቀን 15/06/2004
 Date

ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር
አዲስ አበባ

ጉዳይ:- የሀገር መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ በሥራ ላይ እንዲውል ስለማሳወቅ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፩ አንቀፅ ፫/፪//ሀ/ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ አግባብ ካላቸው የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ጋር በመመካከር በብሔራዊ ደህንነት እና በአገር መከላከያ ምክንያት ግዥ እና የንብረት አስተዳደር በተለየ ዘዴ እንዲፈፀም ውሳኔ ሲሰጥ እንደሚችል ተደንግጓል።
 ከላይ በተጠቀሰው የአዋጅ ድንጋጌ ላይ እንደተገለፀው ግዥው በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲፈፀም ለማድረግ የሚያስችል የተለየ የግዥ መመሪያ እንዲያወጣ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ ሥልጣን ተሰጥቷል።

ስለዚህ በአዋጁ በተደነገገው መሠረት የተዘጋጀውን መመሪያ ከዚህ ጋር አባሪ በማድረግ የላከን ስለሆነ መመሪያው በሥራ ላይ እንዲውል እንዲደረግ እናሳስባለን።

ከሠላምታ ጋር
 ሰፍን አህመድ
 ሚኒስትር

ግልባጭ፡

ለመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ
አዲስ አበባ

ስልክ
 TEL 55 24 00, 22 66 98,
 55 00 81, 83,86,89

የፖ.ሣ.ቁ
 P.O.Box 1905, 1037

ፋክስ
 Fax 251-1-55 13 55, 55 14 96
 251-1-55 38 44

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
 Addis Ababa-Ethiopia

የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ

**የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
የካቲት ፪ሺ፬
አዲስ አበባ**

የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ

ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በተመደበ በጀት የሚፈፀሙ ወታደራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች ግዥ ወጪ ቆጣቢ፣ ውጤታማና ግልፅነትን ባሰፈነ መልኩና ሕግን የተከተለ አፈፃፀም እንዲኖረው በማስፈለጉ፣

የተቋሙን ግዳጅና ተልዕኮ ለማስፈፀም የሚረዱ ወታደራዊ ግዥዎች ሁሉ በዕቅድ ላይ ተመስርቶ ያለምንም የግዥ አፈፃፀም ማነቆ በወቅቱ ገዝቶ ለግዳጅ ዝግጁነት እንዲቀርቡ አስፈላጊ በመሆኑ፣

ለተቋሙ ወታደራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች የሚያስፈልገውን መለዋወጫና ትጥቅ ከውጭ ሀገር የሚቀርብ በመሆኑ የውጭ ሀገር ግዥው በተመረጠ የግዥ ዘዴዎች ላይ ብቻ ተመስርቶ እንዲፈፀም በሕግ የተደገፈ አቅጣጫ መኖር በማስፈለጉ፣

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፳፻፵፱/፪ሺ፩ አንቀፅ ፫/፪//ሀ/ እና ፸፰/፪/ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፳፺፩/፪ሺ፫ አንቀፅ ፲፰/፰/ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል።

ክፍል አንድ ጠቅላላ

፩ አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የፌዴራል መከላከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪ ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካላሰጠው በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

፩ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፳፻፵፱/፪ሺ፩ አንቀፅ ፪ እና በፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ።

፪ “ሚኒስቴር” ማለት የፌዴራል ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ነው።

፫ ”ከደህንነትና ከሀገር መከላከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያላቸው ወታደራዊ ዕቃዎችና አገልግሎቶች” ማለት ወታደራዊ የደንብ ልብሶች፣ የጦር መሣሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ ጥይቶች፣ ተተኪሾች ፈንጅዎችና የመሳሰሉት፣ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና

መለዋወጫዎቻቸው፣ የጦር እና የመጓጓዣ አውሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮችና መለዋወጫዎቻቸው፣ የተለያዩ የበረራ ትጥቆች ግዥ፣ የአየር መከላከያ ሲስተሞች፣ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ ወታደራዊ የመገናኛ ሬድዮኖች ቁሳቁሶች፣ አባሪዎችና መለዋወጫዎቻቸው፣ የአውሮፕላንና የሄሊኮፕተሮች ሞተር እና ጊር ቦክስ ጥገና፣ ኦቨር ሆል ማድረግና አቅም ማሳደግ (upgrading) እንዲሁም የተለያዩ የካሊብራሽን ሥራዎች፣ የተለያዩ የአቪዮሽን ድጋፍ ሰጪ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎቻቸው እንዲሁም የረጅም እና የአጭር ጊዜ ወታደራዊ ፕሮጀክት ማለት ነው።

፫ የመመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ በሚፈፀሙ ወታደራዊና ተዛማጅ በሆኑ ንብረት ግዥዎች ተብለው በተመለከቱት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፬ የመመሪያው ዓላማ

የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ የመከላከያን ግዳጅና ተልዕኮን ለማስፈፀም የሚረዱትን ማንኛውም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር ለሚፈፀም ግዥ ስርዓት ማነቆ የሆኑትን ለይቶ መፍትሔ በማስቀመጥ ግዥዎች ሁሉ ደንብ እና ስርዓት ጠብቀው እንዲፈፀሙ ለማስቻልና የግዥ ሥርዓቱም ቀልጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢና ግልፅ የአፈፃፀም ሥርዓት እና ሕጋዊ ፍቃድ እንዲኖረው ለማስቻል ነው።

ክፍል ሁለት

የዓለም አቀፍና ሀገር ውስጥ ግዥዎች

፭ አጠቃላይ ድንጋጌ

በዚህ ክፍል የተቀመጡት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ግዥዎች የሚከናወኑት በአፌድሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ እና በፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሠረት ይሆናል።

፮ የዓለም አቀፍ ግዥዎች

ከደህንነትና ከሀገር መከላከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያላቸው ወታደራዊ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ግዥዎች በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ያለገንዘብ ጣሪያ እንደሆኑታው በውስን ጨረታ ወይም ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ የሚከናወኑ ይሆናሉ።

፯ የሀገር ውስጥ ግዥዎች

፩ የጦር መሣሪያዎች፣ ተተኪዎች፣ ጥይቶች፣ ብረት ለበስና ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የዕድሳትና የአቨር አል ሥራ የሚከናወንባቸውን ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ ከባድ የጦር መሣሪያዎችና ልዩ ልዩ ተሽከርካሪዎች ግዥ ከብረታ ብረት ኢንጀነሪንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ መፈፀም ይቻላል።

፪ በመከላከያ ወታደራዊ መደብሮች እና ክበቦች ድርጅት በኩል ሊቀርቡ የሚችሉ የተለያዩ የቀለብ ዓይነቶች፣ ወታደራዊ ዩኒፎርሞች እና የመሳሰሉት በቀጥታ ከመከላከያ ወታደራዊ መደብሮችና ክበቦች ድርጅት መግዛት ይቻላል።

፫ በዚህ ድንጋጌ ንዑስ ቁጥር ፩ እና ፪ መሠረት ግዥዎችን መፈፀም የማይቻል ሆኖ ከተገኘ በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ግዥው ያለገንዘብ ጣሪያ እንደየሁኔታው በውስን ጨረታ ወይም ከአንድ አቅራቢ በቀጥታ የሚከናወኑ ይሆናሉ።

፬ ከፍተኛ እና ሚስጥራዊ የሆኑ ልዩ ግዥዎች

፩ ከሀገር መከላከልና ደህንነት ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ወታደራዊ የጦር መሣሪያዎችና የውጊያ አውሮፕላኖችን ሚስጥርነታቸውን ጠበቆ መግዛት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሚኒስቴሩ የበላይ ኃላፊ ወይም እርሱ በሚወክለው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ግዥው በሚስጥር ይከናወናል።

፪ የዚህ ዓይነት ግዥዎች በሚፈፀሙበት ጊዜ ስምምነቶቹና ውሎቹ የኢትዮጵያ ጥቅም በሚያስጠብቅና የዓለም አቀፍ ውሎችን ደረጃ በጠበቀ ሁኔታ ተፈፃሚ መሆን አለባቸው።

ክፍል ሦስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፱ ተሻሻሩና ተፈጻሚ የማይሆኑ መመሪያዎች

በዚህ መመሪያ ስለተመለከቱት ጉዳዮች ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ መመሪያዎች ተሸረው በዚህ መመሪያ ተተክተዋል።

፲ መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ሀ መመሪያ ከ----- ቀን ፪ሺ፩ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ
..... ቀን ፪ሺ፩ ዓ.ም
ሱፍያን አህመድ
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር